



## በUK ጥገኝነት ስለመጠየቅ- የማጣሪያ ቃለመጠይቅ

“የማጣሪያ ቃለመጠይቅ” የሚባለው የጥገኝነት ማመልከቻዎትን ካስገቡ በኋላ የሚደረግ የመጀመሪያው ቃለመጠይቅ ነው።

የጥገኝነት ማመልከቻዎትን ያስገቡት ወደ UK በገቡበት የመጀመሪያ የመግቢያ ሥፍራ ከሆነ በዚያው ቀን በኢሜግሬሽን ኦፊሰር አማካይነት ቃለመጠይቅ ይደረግልዎታል። የጥገኝነት ማመልከቻዎትን ያቀረቡት UK ከገቡ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከሆነ አብዛኛውን ጊዜ ክሮይደን (ለንደን አቅራቢያ) በሚገኘው የHome Office “የማጣሪያ ቤቅ” አማካይነት ቃለመጠይቅ ይደረግልዎታል። Home Office የጥገኝነት አቤቱታዎችን የሚያይ የUK መንግሥት እንደ የሥራ ክፍል ነው።

የጥገኝነት ማመልከቻውን ያስገቡት ተይዘው ከሆነ የማጣሪያ ቃለመጠይቁ በዚያው በተያዙበት ሥፍራ ሊደረግ ይችላል። የጥገኝነት ማመልከቻውን በሚያስገቡበት ወቅት የተያዙ አብዛኛዎቹ ሰዎች የማጣሪያ ቃለመጠይቁ ከተደረገላቸው በኋላ ይለቀቃሉ።

ምንም እንኳን የሚቻል ቢሆን ከቃለመጠይቁ በፊት ጠበቃ ለማግኘትና ለማነጋገር መሞከር ጥሩ ቢሆንም አብዛኛዎቹ ሰዎች ከማጣሪያ ቃለመጠይቁ በፊት ጠበቃ ለማግኘት ዕድል አያገኙም። የማጣሪያ ቃለመጠይቁ በሚደረግልዎት ወቅት ጠበቃዎ ከእርስዎ ጋር እንዲሆን አይደረግም።

የHome Office ቃለመጠይቅ አድራጊው በቃለመጠይቁ ወቅት በማጣሪያ ቃለመጠይቅ ቅጽ ላይ ማስታወሻዎችን ይይዛል። የማጣሪያ ቃለመጠይቁን ፊርማ ቅጂ ማግኘትዎ እጅግ አስፈላጊ ነው።

እንደእርስዎ ፍላጎት በቃለመጠይቁ ወቅት አስተርጓሚ የሚፈልጉ ከሆነ ይህን ይዘጋጃል። አስተርጓሚውን በተመለከተ ችግሮች ካሉ ማለትም እርሱ የሚለው የማይገባዎት ከሆነ፣ እርስዎ የሚሉት ለእርሱ የማይገባው ከሆነ፣ እርሱ የሚናገረው የተለየ ቋንቋ ከሆነ፣ ፕሮፌሽናል እንዳልሆነ ከገመቱ፣ ወይም በትክክል እያስተረጎመ እንዳልሆነ ከገመቱ ይህንኑ ሁኔታ የHome Office ቃለመጠይቅ አድራጊው እንዲያውቀውና እንዲመዘገበው ማድረግዎ እጅግ ጠቃሚ ነው።

በቃለመጠይቁ ወቅት ችግር አጋጥሞዎት ከነበረ በሌላ ጊዜ (ምንም እንኳን ወዲያውኑ ቃለመጠይቁ እንደተደረገልዎ ቢነገሩት የተሻለ ቢሆንም) ይህንኑ ለጠበቃዎት ሊነገሩት ይችላሉ (እርሱም ይህንኑ ለHome Office በጽሁፍ ያስታውቃል)

በማጣሪያ ቃለመጠይቁ ወቅት ስለሚቀርቡ ጥያቄዎች

በማጣሪያ ቃለመጠይቁ ወቅት ከዚህ የሚከተሉት የተወሰኑ መሠረታዊ ጥያቄዎች ሊቀርቡልዎት ይችላሉ



ስምዎ

የትውልድ ቀን

ዜግነት

ብሔር

ሃይማኖት

ስለቤተሰቦችዎ ሁኔታ

ስለጤንነትዎ

ወደUK ስላደረጉት ጉዞ

ወደUK ለምን መጡ (ለምንድነው የጥገኝነት ጥያቄ እያቀረቡ የሚገኙት) ቆይቶ በዋናው ቃለመጠይቁ ወቅት ዝርዝር ጥያቄዎችን የሚጠየቁ በመሆኑ በዚህ ደረጃ የሚቀርቡልዎት ጥቂት አጫጭር ጥያቄዎች ናቸው።

**ወደUK ስላደረጉት ጉዞ**

በማጣሪያ ቃለመጠይቁ ወቅት ከሚቀርቡልዎት ዋና ዋና ጥያቄዎች ውስጥ አንዱ ወደUK ስላደረጉት ጉዞ የሚቀርበው ጥያቄ ሊሆን ይችላል።

UKዎች የጥገኝነት ጥያቄዎን ለማየት ሃላፊነት ይኖርባቸው እንደሆነ ለመወሰን ይህን ጥያቄ ያቀርባሉ። በሌላ ሀገር የጥገኝነት ጥያቄ አቅርበው እንደሆነ ወይም በሌላ ሀገር የስደተኝነት መብት አግኝተው እንደሆነ እና ለምን በዚያ ሀገር የጥገኝነት ጥያቄ እንዳለቀረቡ ጥያቄዎች ይቀርቡልዎታል።

ወደUK በሚያደርጉት ጉዞ በሌላ የአውሮፓ ሀገር በኩል አልፈው ከሆነ የUK Home Office የጥገኝነት ጥያቄዎን ወደዚያ ሀገር ሊያስተላልፈውና ወደዚያ ሀገር ተመልሰው የጥገኝነት ጥያቄዎን እዚያ እንዲያቀርቡ ሊነግሩዎት ይሞክሩ ይሆናል። ይህ ሁኔታ የDublin Regulations Case (ደብሊን ሬጉሊገንሽን ኬዝ) ወይም Safe Third Country Case (ሴፍ ሰርድ ካንትሪ ኬዝ) ተብሎ ሲጠቀስ ሊሰሙ ይችላሉ።

አብዛኛውን ጊዜ የHome Office ይህንን ሁኔታ በአውሮፓ ዙሪያ ከሚገኙ የጣት አሻራ ዳታ ቤዝ ውስጥ በማጣራት የሚያገኙት ሲሆን በማጣሪያ ጥያቄው ወቅት የጣት አሻራዎን ሊወስዱ ይችላሉ።

የHome Office የጥገኝነት ጥያቄዎን ወደ ሌላ የአውሮፓ ሀገር ሊያስተላልፈው ቢሞክር ውሳኔውን ለመቃወም ይችላሉ ይሆናል። ይህም ሊያስተላፉዎት በሚፈልጉት ሀገር ሁኔታ ወይም UK ውስጥ ለመቆየት በሚኖርዎት ጠንካራ ምክንያት ወይም የHome Office ትክክለኛውን ሥርዓት ባለመከተሉ ሁኔታ ላይ ይወሰናል።

ለምሳሌ ጉዳይዎ ወደ ሌላ ሀገር እንዲተላለፍ በሚወሰንበት ወቅት የHome Office ሊከተለው የሚገባው ቀን ገደብ አለ፤ ወይም ተቀባይ ሀገር ጥያቄውን ተቀብሎት ከሆነ UK እርስዎን ወደዚያ ሀገር የሚልክበት የጊዜ ገደብ አለው።



ምንም እንኳን የHome Office የጥገኝነት ጥያቄውን የማየቱን ሃላፊነት ወደሌላ የአውሮፓ ሀገር ለማስተላለፍ የጣት አሻራዎን ወይም የጉዞዎን መረጃ ባይጠቀም እንኳን በእውነትም አደጋ የነበረብዎት ከሆነ መጀመሪያውኑ የጥገኝነት ጥያቄዎን በእዚያ ሀገር ሊያቀርቡ ይችሉ ነበር ለማለት ይችላሉ።

—

የማጣሪያ ጥያቄ ብዙውን ጊዜ አጭር ቢሆንም አስፈላጊ አይደለም ለማለት ግን አይቻልም።

በማጣሪያ ጥያቄ ወቅት የሚናገሩት ሁሉ በኋላ በዋናው ቃለመጠይቅ ወቅት ከሚናገሩት ጋር እና ለHome Office በማናቸውም ወቅት ከሚሰጡት የጽሁፍ ገለጻ ጋር እንዲሁም ስለሀገርዎ ከሚሰጡት መረጃ ጋር ስለትክክለኛነቱ ይነጻጸራል። በእነዚህ መረጃዎች መካከል ልዩነት ከተገኘ የHome Office ታሪክዎ እውነትነት የለውም ለማለትና ስደተኛ አይደሉም ለማለት ይጠቀምበታል።